

የህወሓትን ሕዝባዊ ጭፍጨፋና ከፋፋይነት እንኮንናለን፤

ጥቅምት 28 , 2010 (Oct. 7. 2017)

ህወሓት በየካቲት 1967 ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ በዱር በገደል ይንቀሳቀስ በነበረበት ጊዜ ሥልጣን ከጨበጠም ወዲህ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ለ 27 ዓመታት የፍጅት፣ የአሮሮ፣ የአመቃ ዘረኛ ሥርዓት ሳያባራ ተካክሏል። ዛሬ ላይ ደግሞ ከመቸውም ጊዜ በላይ በከፋና በከረፋ መልኩ ሥርዓቱ ተንኮታኩቶ ወደ ከርህ መቃብሩ ከመውረዱ በፊት ሕዝባችንን እየፈጀና እያፋጀ ይገኛል።

በኢትዮጵያ ምድር ላይ እርሮው ከዳር እስከ ዳር በሁሉም ቦታ ተበራክቷል። በአገሪቱ በሁሉም ማእዘናት ሕዝቦች ያነባሉ፣ ሕጻናት፣ በተለይ ወጣቶች፣ ባልቴቶችና ሽማግሌዎች ከባድ ጠላት የወረራ ዘመናት በባሰ ሁኔታ የግፍ ርምጃ፣ ውርደትና ኢሰብአዊነት ይካሄድባቸዋል። ወገናችን፣ የአገር ያለህ፣ የሰው ያለህ፣ የፍትሕ ያለህ፣ የሕግ ያለህ እያለ በከተማና ገጠር፣ አምባና መንደር ሁሉ ይጮኻል። ሰሚ ግን እስከአሁን አላገኘም። የደም እንባውን የሚያብሰሉት አጋርና ወገን አላገኘም።

ይህ ሁሉ በደልና ግፍ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ ሲወርድ፣ ባዕዳን ሁሉም ተሰማምተው ጀሮአቸውን ደፍነው ወይናቸውን ጨፍነው። «አሳስበናል!» በሚል ከአንገት እንጂ ከአንጀት በማይወጣ ቃል ይደልሉናል። «ታሪክ ራሱን ይደግማል» ነውና የኢትዮጵያን ሕዝብ ልቅሶና ዋይታ፣ ሁሉም ባዕዳን ለይምሰልና ለማስመሰል ካልሆነ በስተቀር ግፉንና በደላችንን ለመወጣት በምናደርገው ትግል ሊያግዙን፣ ሊያብሩን ቀርቶ፣ በሕዝባችን ላይ የሚፈጸመውን ፍጅትና ዕልቂት እንኳን መኖሩን ሊረዱ አይችሉም። ስለዕልቂታችንና ፍጅታችን ሳይሆን፣ «ስለልማታችንና ብልፅግናችን» እያነሱ ሊያማልሉን ይሻሉ። ከእኛ በላይ ስለእኛ ጉሮሮና ኪስ፣ ዕድገትና ብልጽግና የዳግማዊ ወያኔ/ህወሓት የውሸት ፋብሪካ የሚያደነቁረን ባይቆይ የቆርቆር ጨኸት አንሶ እነርሱ ደግመው የቆርቆርውን ቀለም ሲቀባቡሉትና ሲያሰማምሩሉት እንሰማለን። እንታዘባለን። ለነገሩ ማን ወያኔን/ህወሓትን በላያችን ላይ ጫነና፣ ለምንስ ዓላማና ተልእኮ?! በመሠረቱ በሰው ልጆች ታሪክ ሁሌም እንደታየው ጌታ ሎሌውን፣ በቃኸኝ አገልግሎት ላይ አልሻም ብሎ ያለ፣ ሎሌ አሳዳሪና ገዥ ተሰምቶም ታይቶም አያውቅም። ይህም በመሆኑ፣ ሳይጠሩት አቤት፣ ሳይልኩት ወዴት ባዩን ወያኔን ምን ጎደለብን ብለው አገልጋይ ሎሌአቸውን በቃኸኝ ብለው ያሰናብታሉ። ስለዚህ ምርጫችንና ዕጣ ፈንታችን በራሳችን ሕዝብና በጽናቱ፣ በቁርጠኝነቱ፣ በነጻነት ወዳድነቱና በአይበገሬነቱ ላይ ተማምንንና ተስፋ አድርገን ስንታገል ብቻ ነው። እኛው ስለእኛ የጋራ ዓላማችንና ግባችንን ለመወጣት በያለንበት የዓለም ጫፍ ሁሉ መዋደቁ፣ ብሎም አማራጭ የለሽ ጉዞ ነው ብለን እናምናለን።

ከዚህ ጋር ተያይዞ በቅርቡ በአሮሞኛና በሶማሌኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች መካከል ተፈጥሮ የነበረው ግድያና መፈናቀል፣ በኢሉባባር ክፍለ ሀገር በአማርኛ ተናጋሪው ማሕበረሰብ ላይ የደረሰው ዕልቂትና ፍጅት፣ እንዲሁም በቤንሻንጉልና ጉምዝ አካባቢ የተፈጸመው ግድያና ሽብርተኝነት ብሎም በቀሪው የኢትዮጵያ ክፍለ ግዛቶች በሚኖሩ ዜጎች ላይ የደረሰው ጸያፍና አሳፋሪ ድርጊቶች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚከናወነው በህወሓትና ተባባሪዎቹ ዕቅድ መሠረት ነው። ይህን ነጻ ፍጅትና ግድያ፣ ማፈናቀልና ማዋከብ እንዲሁም ሕዝቦችን ከሕዝቦች፣ ማሕበረሰብን ከማሕበረሰብ ለማጋጨት የተሠራውን ኢሰብአዊ ድርጊትና ውድመት እኛ በኮሎኝ የምንገኝ የኢትዮጵያ ማሕበረሰብ አባላት አጥብቀን እናወጣለን።

በሌላ በኩል የጋራ አገራችንን ከቀደሙት እንደተረከብናት ለማቆየት የምንሻ ስሆን፣ ወገናችንና ሕዝባችን ብሎም ሁላችንም እንዳንከፋፈል አጥብቀን የምናምንና ጎሳፊነት የሚሰማን ኢትዮጵያውያን ሁሉ፣ መከራው፣ ፍጅቱ፣ እርሮው፣ ዘረኝነቱና የወያኔ ፋሺስታዊ ድርጊቱ ሁላችንንም ያስመረረና ያሳረረን በመሆኑ፣ ትግሉም ሆነ የኢትዮጵያ ትንሣኤ በጋራና በጋራ ብቻ ልንወጣው የሚገባን ተግባርና ተልእኮ መሆን ይገባል።

በዚህ የጋራ ጉዞ ላይ በሽታ ያለው ግለሰብ፣ ቡድን ወይም ድርጅት፣ ከጋራው ዓላማና ትግል፣ እንዲሁም ራዕይ ውጭ መጓዙና መታከቱ ጎጂ እንጂ ጠቃሚ እንደማይሆን ለማወቅ ነቢይ መሆንን አይጠይቅም። የኢትዮጵያ ሕዝብ በእምነቶቹ፣ በባህሉና በታሪኩ ኩሩ ካሳኙት ምግባራቱና መለያነቱ፣ መከባበሩና መተሳሰቡ፣ መተሳሰሩ፣ መቻቻቱና በደጉም ሆነ በከፋው ቀን በአብሮነት መቆሙ ነው። ይህ ሕይወት ፀጋውና በረከቱ ነው።

ወገኖች ሆይ፣ የወያኔ ጀምበር መጥለቅ ከአድማስ ባሻገር በግልጽ ይታያል። በኢትዮጵያ ሕዝብ አእምሮ ደግሞ የነጻነት ጎሕ እየቀደደ ነውና ሞትና ሽራታችንንም በአንድነት እንወጣለን። ይህም እውን ይሆናል ብለን አጥብቀን እናምናለን። ይህንን ለ 27 ዓመታት የኢትዮጵያን ሕዝብ ሲያዋክብ የኖረ ጉድ፣ ወቅቱ፣ በጋራ ሆነን አርሱ በረገጠበት የኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ማዋከብና ማሳደድ ግዴታችን ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ ተልእኮአችን ሊሆን ይገባል። ቀኑ ሳይመሸ፣ ጀምበር ሳይሸሽ ሁሉም የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ ይመከራል!!!

የህወሓትን የዘረኝነት ወረርሻኝ፣ ፅንፈኝነት እስካሁን በጋራ እንደታገልገው ሁሉ፣ በበሽታው በተለከፉ አንዳንድ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚታየውን ሆነ፣ በሌሎች ቋንቋ ተናጋሪዎችም የፅንፈኝነት ስሜት ማንም ሆነ ማን በዚህ አፍራሽ፣ አግላይ፣ አሳፋሪና ከፋፋይ የአመለካከት ጉዞ ጋር እንዳይሠማራ እናሳስባለን። እናስገነዘባለን። እንገነዘባለንም። ዘረኝነት ማንም ያንግበው ዘረኝነት ነው፣ ፀያፍ ነው። ይህ በመሆኑም ዘረኝነት/ጽንፈኝነት ለኢትዮጵያውያን እንደ ባህል ነውርና ፀያፍ፣ እንደእምነትም ከነሱ ነው። ማንኛውንም ዓይነት ፅንፈኝነት፣ ዘረኝነት ሕዝብን በሕዝብ ላይ ማነሳሳትና ማጋጨትን ከማንኛውም አቅጣጫና ምክንያት ይዞ ይነሣ እንቃወመዋለን። እናወጣለን።

ከዚህ ጋር አያይዘን፣ የትግራይ ሕዝብና ጎሳፊነት የሚሰማቸው የትግራይ ልጊቃን ይህንን ሥርዓት ከቀሪው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ወግኖ አብሮነቱን ማሳየት ወቅቱ አሁን ነው። ዛሬ ነው። ያለፈው አለፈ። ይህንን ታሪካዊ ወቅት ዝምታውን ሰብሮ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ጎን በመቆም ማናውን መያዝና ድርሻውን መወጣት ለኢትዮጵያም ሆነ ለትግራይ ሕዝብ ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው።

ወያኔ አንዴ «ኮማንድ ፖስት» ሌላ ጊዜ «ጥልቅ ተሐድሶ» እያለ አምባገነናዊ ሥልጣኑን ለማራዘም ቢሞከርም፣ ሕዝባችንን አምርሮ እንዲታገል ገፋፋው እንጂ አልገታውም። ኢ ህ አ ዴ ግ በሚል የማጭበርበሪያ ስያሜ፣ የኢትዮጵያ ፀር ለሆነው የአዛዝ ሥርዓት ሽፋን የሆኑት የህወሓት አጋር ድርጅቶች የሚሰኙት አህዴድና ብሔራዊ ባለቤቶች ስብሰባ በማድረግ ስለ አማራና አሮሞ ነገዶች/ብሔሮች የቆየና ቀጣይ ስላሉት ትሥሥር ብዙ በጎ ቃላት ቢደረድሩም፣ የአንድ በቁጥር አናሳ የሆነ ብሔር የበላይነት የሚገጸባርቅበትን ጎሳኛና አምባገነናዊ ሥርዓት ለመገርሰስ፣ ዴሞክራሲ ለመገንባትና እኩልነትን ለማሥፈን ካልሠሩ የሚያደርጉት ሁሉ ከጎቱ ሽንገላ ብቻ ነው የሚሆነው።

በየአካባቢአቸው/«ክልላቸው» ያለአስሳቸው በየአሥር ቤቱ ታጭቀው ቁም ሥቅል በማየት ላይ ያሉትን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶችንና በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሪዎችን ባስቸጻይ እንዲፈቱ ካላበቁ ዲስኩራቸው ሁሉ የሕዝብ ትግል ማዘናገያና የወያኔ ሥልጣን ማራዘሚያ ከመሆን አያልፍም። ስለሆነም ሕዝባችን ትግሉን በማጠናከር እነዚህን ስለውጥ የሚያወሱትን ቡድኖች ግፊቱን በመቀጠል በተግባር ሊፈትናቸው ይገባል ብለን እናምናለን።

በመጨረሻም፣ በህወሓት አማካኝነት በኢትዮጵያ ምድርና ሕዝቦቿ ላይ የተሠራው አሳፋሪና ፀያፍ፣ በታላቅና ከፋፋይ ሥርዓት በሕዝቦቿ አንድነትና ትግል ለሁሌም ያከትማል። «ድር ቢያብር አንበሳ ያሥር» ነውና እንተባበር!!
ኢትዮጵያ በከብር ለዘለዓለም ትኑር!!

በኮሎኝና አካባቢ የኢትዮጵያ ማሕበረሰብ/ኮሚኒቲ ኮሎኝ/ጀርመን።